

## አዲስ መራጭ ኖትን? አትሰጡ - እነኚህ እርምጃዎች ሂደቱን ያብራራሉ

### ወደ ምርጫ ጣብያዎ ይሂዱ

የሚመርጡት በተመደበልዎ የምርጫ ጣብያ ውስጥ ነው። ይህ ቦታ፡ አብዛኛውን ጊዜ፡ በሚኖሩበት አካባቢ ነው። የምርጫ ጣብያዎን ለማወቅ [mnvotes.org](http://mnvotes.org)ን ይጎብኙ። አብዛኛዎቹ የምርጫ ጣብያዎች (እ.ኤ.አ) ከጥዋቱ አንድ ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ክፍት ሁነው ይቆያሉ። (እንደ ፈረንጅኛ አቆጣጠር ደግሞ ከ7 am. እስከ 8 pm).

### ይፈርሙ ወይም ይመዘገቡ

ለመምረጥ ከተመዘገቡ፡ ስምዎ ከተመዘገቡ ሰዎች ዝርዝር ጋር ይገኛል። ከዚህ በውሃላ ማድረግ የሚያስፈልግዎ፡ ፊርማዎን ከስምዎ ጎን ማስፈር ብቻ ነው። ስሞን በሚፈርሙበት ጊዜ፡ ቀደም ሲል የተመዘገቡ ከሆነ፡ የመታወቅያ ወረቀት ማሳየት አያስፈልጎትም።

ከምርጫው ቀን በፊት ያልተመዘገቡ ከሆኑ፡ አሁን ያሉበትን የመኖርያ ቤት አድራሻ ማረጋገጫ ማሳየት ያስፈልጎታል። ለምሳሌ ወቅታዊ የሆነ የሚኖሪታ የመንጃ ፍቃድ፡ ወይም የክፍለሃገሩ የመታወቅያ ወረቀት ማሳየት ይችላሉ። ወይም የቀድሞ አድራሻዎ ጋር ስዕሎ ያለበት የመታወቅያ ወረቀትና ወቅታዊ አድራሻዎ ያለበት የክፍያ ወረቀት ማሳየት ይችላሉ።

ምን ዓይነት የመታወቅያ ወረቀቶችንና ጽሁፎችን ለማምጣት እንደምትችሉ ዝርዝሩን ለማወቅ [mnvotes.org](http://mnvotes.org) ይጎብኙ

### የ2016 ቀናት

የማጣርያ ምርጫ  
ማክሰኞ፡ ነገሴ 9 ቀን

በአካል ሳይገኙ የሚደረግ ምርጫ  
በፖስታ መምረጥ ወይም በአካል ተገኝተው የሚመረጡበት ቀን -  
ከመሰከረም 23 ቀን እስከ ህዳር 7 ቀን

ለመምረጥ ተመዘገቡ  
በዋናው ምርጫ ቀን፡ ጊዜ ለመቆጠብ ቀደም ብለው በጊዜ እስከ ጥቅምት 18 ቀን ለመምረጥ ይመዘገቡ።

**የምርጫ ቀን**  
ማክሰኞ ህዳር 8 ቀን

ከበስተጀርባ ይቀጥላል...



... ከበሬቱ ገጽ የቀጠለ

## ምርጫ

የግል በሆነ ቦታ ይመርጣሉ፡ የመረጡት ምርጫ ሚስጥር ነው። እርሳስ ወይም ብዕር በመጠቀም ይምረጡ፡ ከምርጫዎ አጠገብ ያለውን ሳጥን ሙሉ በሙሉ ይምሉት።

ለእያንዳንዱ የስራ ቦታ ምን ያህል ዕጩዎችን እንደሚመርጡ የምርጫው ወረቀት መመሪያዎች ያስረዳሉ። አብዛኛውን ጊዜ “አንድ ብቻ ምረጡ” ይላል። አንዳንድ የቀበሌ መስርያ ቤቶች ከአንድ የስራ ቦታ ይበልጥ ለምርጫ ሊያቀርቡ ይችላሉ።

የቀረቡትን ምርጫዎች በሙሉ ባይሞሉም፡ የመረጡት ይቆጠርሎታል።

## የምርጫ ወረቀቶን ወደ ምርጫው ሳጥን ይውሰዱ

ከመረጡ ወይም ድምጽን ከሰጡ በውሃላ፡ የምርጫ ወረቀትዎን ምርጫ ቆጣሪ ሳጥን ውስጥ ይክተቱ። ወደ ቤትዎ ከመሄድዎ በፊት “በዛሬው ዕለት መርጫለሁ” የሚል ተለጣፊ ምልክት መውሰድ አይርሱ።

## በአካል ተገኝተው ለማይመርጡና አስቀድመው ለመምረጥ ለሚፈልጉ በሚሰጥ ወረቀት አስቀድመው ይምረጡ

ከዓርብ መስከረም 23 ቀን ጀምሮ ወደ ምርጫ ጣብያዎ በመሄድ አስቀድመው መምረጥ ይችላሉ። በአካል ለማይገኙ መራጮች የሚሰጠው የምርጫ ወረቀት በፖስታ እንዲላክልዎ ማማልከት ይችላሉ። የምርጫ ጣብያዎ የት እንደሆነ ለማወቅና በአካል ተገኝተው በዕለቱ ለመምረጥ ለማይችሉ ሰዎች የሚላክ የምርጫ ወረቀት እንዲላክልዎ ለመጠየቅ [mnvotes.org](http://mnvotes.org) ይጎብኙ

**ለመምረጥ ስለሚሰጥ ፍቃድ**  
ከደሞዝዎ ምንም ሳቆረጥ፡ ከግል ፍቃድዎ ወይም ከዓመታዊ ዕረፍትዎ ሳይቀነስ ሂደ ለመምረጥ ፍቃድ ማግኘት መብትዎ ነው።